



**eriktology**

**The Prophets**

**Book of Zechariah**



## FOREWORD

It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that this version is perfect, nor is it a representation of the most accurate real copy of “Ha DBR YHUH” as written on Mt Sinai...  
... although it just might indeed be.

The purpose of creating this workbook is simply so that those who are interested in studying the Word of YHUH from the perspective of Paleo Hebrew, have access to what is determined to be “the original words” - in the very ancient font composed by Eric Bissell ... known as “eriktology”.

In this collection of the first 5 Books of the TORAH : Bereshiyt / Genesis, Shemot / Exodus, Wayiqra / Leviticus, Bemidbar / Numbers, and Devariym / Deuteronomy- you can be guaranteed, that despite our great efforts to produce a flawless rendition here, there probably are mistakes. If you find one, please let us know so that it can be remedied for a future version.

Conversion process: As the base version of the script, we have used the online version of the Hebrew Bible: <http://www.ancient-hebrew.org/hebrewbible/0 index.html>

We then compared that to the Stone Edition TANACH for verification and comparison.  
<http://www.artscroll.com/Books/9780899062693.html>

If you use a different version, you may find differences in the verse numberings or layout.

This is not a translation.

Space is provided between the lines of words for you, the Scholar, to write your own notes of meaning.

We believe that because the Ancient Paleo Hebrew Letters are “pictures”, simply looking at these letters will have some affect on seeing the words in a way never experienced by most Students of Scripture.

“Work out your own translation in awe and reverence”.

The understanding to be gained by exploring this text, has been found by many to be veritably “hyper-dimensional”... yet that is completely a product of your own effort.

We would like to thank all those who help support the eriktology study and ask that you spread the word. Go ahead and send this around.

This pdf file is free for distribution to anyone anywhere.

There are other writings and videos and graphics being produced by numerous people making use of this format. Have at it. Exalt Ha SHEM. Wake up Ephraim. TESHUVA.

This is just a beginning.

My “copyright” of this material demands that you “Copy it Right” as the Word deserves.

Thank you. c 2018

It occurred to me that when people try to translate the Torah with the eriktology fonts, and if they are not familiar with those fonts they may want to compare the Hebrew version in say the Stone Edition TANAK or some other Hebrew version, and make sure it is accurate. So below we have a chart that shows the English, Hebrew, eriktology fonts comparisons.

English	Hebrew	eriktology
ALEPH	א	a
BEIT	ב	b
GIMEL	ג	g
DALET	ד	d
HEI	ה	h
UAV	ו	v
ZAYIN	ז	z
CxET	ח	j
TET	ט	f
YOD	י	y
KAF	כ	k
FINAL KAF	ך	
LAMED	ל	l
MEM	מ	m
FINAL MEM	ם	
NOON	נ	n
FINAL NOON	ן	
SAMEK	ס	s
AYIN	ע	i
PEI	פ	p
FINAL PEI	ף	

TzADI	ר	x
FINAL TSADE	ר	
QOOF	פ	q
RESH	ר	r
ShIN	ו	c
TAV	ח	t



ጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ጽሑፍ ቁጥር 10-11-2018 ዓ.ም. የሚደነገግበት ጉዳይ ሲመለከት

የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል፡-

ጉዳይ ስም ማሳሰቢያ

ጉዳይ ስም ማሳሰቢያ የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል፡-

ጉዳይ ስም ማሳሰቢያ የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል፡-

ጉዳይ ስም ማሳሰቢያ የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል፡-

ጉዳይ ስም ማሳሰቢያ የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል፡-

ጉዳይ ስም ማሳሰቢያ የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል፡-

ጉዳይ ስም ማሳሰቢያ

ጉዳይ ስም ማሳሰቢያ የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል፡-





ጠጵኔ ጃፍ ጃኔፍገገ ገጸገፍ ጠገጠጵፍፍፍ ጠጠጠጠጠጠ ገጸጸጠጠ ጃጃጃጃ ፍጠጠጠ-ጃጠ ገጠጠ 16

:ጠጠጠጠጠጠ-ጠጠ ጃጠጠጠ (ፆ ጠፆጠ) [ጠ ጃጠፆጠ] ጸጠጠፆጠ ጃጃጃጃ

ፆጠጠጠ ገፆጠ ጃጠጠጠጠጠጠ ፎጠጠ ጸጠጠፆጠ ጃጃጃጃ ፆጠጠ ጃጠ ፆጠጠጠ ጠፆፆ ፎጠጠ 17

:ጠጠጠጠጠጠፍ ፎጠጠ ፆፍፆጠ ገጠጠጠ-ጸጠ ፎጠጠ ጃጃጃጃ ጠፍፍጠ

## Zechariah 2

:ጸጠፍፆፆ ጠፆፆጠ ጃጠጃጠ ጠፆጠጠ ገጠጠጠ-ጸጠ ጠጠጠጠ 1

ፆጠጠ ጸጠፍፆፆፆ ጃጠጠ ገጠጠ ፆጠጠጠጠ ጃጠጠ-ጃጠ ገፆፆ ፆፆፆፆ ጠጠጠጠጠጠ-ጠጠ ፆጠጠጠ 2

: ጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠፆጠጠ-ጸጠ ጃፎጠጃጠጠ-ጸጠ ጠፆፆ

:ጠጠጠጠፆፆ ጃፆፆፆጠ ጃጃጃጃ ገጠጠፆጠጠ 3

ሃገራዊ-ግዛዳዊ ጥቅማቸውን ለማሟላት ጥሩ ልማት አፈጻጸም ማድረግ አለባቸው። 4

ግብርና ለማረጋገጥ የሚገቡ የወጪ ጥራት ወጪዎች ለማረጋገጥ ማድረግ አለባቸው።

:አጠቃላይ ለመቀጠል ለሚገቡ ስራዎች ለማረጋገጥ ማድረግ አለባቸው።

:ግንባታ ለማድረግ የሚገቡ የሥራ ስራዎች ለማረጋገጥ ማድረግ አለባቸው። 5

የግብርና ስራዎች ለማረጋገጥ ማድረግ አለባቸው። 6

:የሥራ ስራዎች

:የወጪ ስራዎች ለማረጋገጥ ማድረግ አለባቸው። 7

የሥራ ስራዎች ለማረጋገጥ ማድረግ አለባቸው። 8

:የሥራ ስራዎች ለማረጋገጥ ማድረግ አለባቸው።

:የሥራ ስራዎች ለማረጋገጥ ማድረግ አለባቸው። 9

ሕዝብን ለማሳደግ ለሚያስፈልጉት ጉዳዮች ለሚገኙት ጉዳዮች ለሚገኙት ጉዳዮች 10

:ጉዳዮች-ሕዝብ ሕዝብ ገንዘብ

:ገንዘብ-ሕዝብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 11

ሕዝብን ለማሳደግ ለሚያስፈልጉት ጉዳዮች ለሚገኙት ጉዳዮች ለሚገኙት ጉዳዮች 12

:ሕዝብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ

ሕዝብን ለማሳደግ ለሚያስፈልጉት ጉዳዮች ለሚገኙት ጉዳዮች ለሚገኙት ጉዳዮች 13

:ሕዝብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ

:ጉዳዮች-ሕዝብ ሕዝብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 14

ሕዝብን ለማሳደግ ለሚያስፈልጉት ጉዳዮች ለሚገኙት ጉዳዮች ለሚገኙት ጉዳዮች 15

:ሕዝብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ



:Xሂቲሱጦ ሆXX Wፀረጃሂ ሆኑሶ ሆቲሪጦ ስXፃፀጃ ጃጃፃ ሂቲሪጃ ፃጦጃጃሂ ሂቲሪጦጦ

ሂWጃፃ-ሪጦ ፃሂጃፀጃ ጋቲክጃ ሂጦጃጃሂ ሂWጃፃ-ሪጦ ፃሂጃፀጃ ጋቲክጃ ሂጦጃጃሂ ፃጦጃጃሂ 5

:ፕጦጦ ጃሂጃጃ ሆጃሪጦሂ ሆጃፕጃፃ ሂጃWፀረጃሂ

:ፃጦጃሪ ጦWሂጃጃፃ ጃሂጃጃ ሆጃሪጦ ፕጦጃሂ 6

ፃጦጃጃ ስXፃጦጃጦ-XX ሆጃሂ ሆሪX ስጦፃፕፃፃ-ጦጃ Xሂጃፃጦ ጃሂጃጃ ፃጦጃ-ጃጦ 7

ጦጃጦጃጃጦ ሆሪ ስXXክሂ ስፃጦጃ-XX ፃጦጃጃ ሆጃሂ ሆጃሂ ስXጃፃ-XX ክፕጃ ጃXX-ጦጃሂ

:ጃሪጃጃ ሆጃፕጢጦጃ ክፃፃ

ጦጃክጋሪ ሆጃፃጃጃ ሆጃጦፃሂ ጃXX ሪሂፕጃጃ ክጃጦጃ ጦWሂጃጃ ጃክ-ጦጃጃ 8

:ጃጦጦ ስፕፃጦ-XX ጃጃፃጦ ስክጃ-ጃጦ ጃጦጃ Xጋሂጦ ስWክጃ-ጃጦ

ሕንጻውን ማጠናቀቅ ለጌራ ድንጋጌ ለሕዝብ ግላዊ ጉዳይ ለጌራ ማጠናቀቅ 9

አጠቃላይ ስርዓት ለሕዝብ ግላዊ ጉዳይ ለጌራ ማጠናቀቅ

:ጌራ ሕዝብ

ከጌራ ጋር ጋር ጋር ጋር ጋር ጋር ጋር ጋር ጋር ጋር ጋር ጋር 10

:ጌራ ጋር ጋር

### Zechariah 4

:ሕዝብ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ 1

ጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ 2

ሕዝብ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ ለጌራ

:ጌራ ለጌራ ለጌራ

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 3

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 4

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 5

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 6

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 7

ᐱᐱ ᐱᐱ ᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 8

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 9

:ጠጥቅና ቅጥር ጸሎት

ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ 10

:ገጠጠ-ገጠጠ ገጠጠጠጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ

:ገጠጠጠጠጠ-ገጠጠ ገጠጠጠጠጠ ገጠጠጠጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ 11

ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ 12

:ገጠጠ ገጠጠጠጠጠ ገጠጠጠጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ

:ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ 13

:ገጠጠ-ገጠጠ ገጠጠጠጠጠ ገጠጠጠጠጠ ገጠጠጠጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ ገጠጠ 14



# Zechariah 5

፡፳ጋፍ ፳ሬግ ፳ክ፳ሃ ፳፭፻፩ሃ ነክፍ ፩ሠ፩ሃ ፻ሃሠ፩ሃ 1

ግን፻ሠፍ ፳ሚ፻፩ ፳ጋፍ ፳ሬግ ፳፭፻ ነክ፩ ፻ግ፩ሃ ፳፭፻ ፳፻፩ ፳ግ ነሬ፩ ፻ግ፩ሃ 2

፡፳ግ፩፻ ፻ሠፍ ፳፻፻፻፻ ፳ግ፩፻

፳ግግ ፻ክ፻፳-ሬግ ነግ ፲፻፩፻፳-ሬግ ነክጋ-ሬፍ ፻፩ሃ፻፻፻ ፳ሬ፩፻ ፻፩፻ ነሬ፩ ፻ግ፩ሃ 3

፡፳፻ክ ፳ሃግግ ፳ግግ ፍ፻ሠክ፻፳-ሬግሃ ፳፻ክ ፳ሃግግ

ፍ፻ሠክ፻ ፻፲፻፳-ሬ፩ሃ ፻ክ፻፳ ፻፲፻፳-ሬ፩ ፳፭፻፻ ፻ሃ፩፻፻ ፳ሃ፻፻፻ ግ፩ክ ፳፻፻፩ሃ፻፻፻ 4

፡ሃ፻፻፻፩-፻፩ሃ ሃ፻፻፻፳-፻፩ሃ ሃ፻ሬግሃ ሃ፻፲፻ ግሃ፻፻ ፳ክሬሃ ፻፻ሠሬ ነግሠ፻፻

፳ግ ፳፭፻፻ ግንክ፻፻፻ ፩ክ ፩ሠ ነሬ፩ ፻ግ፩ሃ ነ፻ ፻፻፻፻ ግ፩ሬግ፻፻ ፩ሃ፻፻ 5

፡፻፩፻፻ ፻፩ሃ፻፻፻፻







ሃዲቶህ-ሬሬ ሪወህሃ ምዝሃ ልሃጻ ጵወገ-ጵሃጻሃ ጻሃጻገ ሪህገጻ-ጵጵ ጻጎገገ ጵሃጻሃ 13

:ህጻገገገ ጎገገ ጻገጻጻ ህሃሬወ ጵገሬሃ ሃዲቶህ-ሬሬ ጎገገ ጻገጻሃ

ጎገገገገገ ጻገገገገገ-ጎገ ጎገሬሃ ጻገሬሃገገሬሃ ጻገገገገገሬሃ ህገገሬ ጻገጻጻ ጵገገገገገገገ 14

:ጻሃጻገ ሪህገጻገ

ጵሃጻጻጻ ጻሃጻጻጻ-ጎገ ህጵገገገገገ ጻሃጻጻጻ ሪህገጻጻጻ ሃጎገሃ ሃዲገገ ህገገሃገገገገገ 15

:ህገገገገገገ ጻሃጻጻጻ ሪሃገገገ ጎገገገገገገ ሪሃገገገገገ-ህጵ ጻገጻሃ ህገገገገገገ ጎገገገገገገ

## Zechariah 7

ጻገገገገገገ ጻገገገገገገ-ሬሬ ጻሃጻጻጻጻ-ጎገገ ጻገጻጻ ህገገገገገ ህሃገገገገገገ ሪገገገገገ ጵገገገገገ ጻገጻጻ 1

:ሃገገገገገገ ጎገገገገገገ ህገገገገገገ

:ጻሃጻጻጻ ጎገገገገገገ-ጵጵ ጵሃገገገገገ ሃገገገገገገ ህገገገ ህገገገገገ ጎገገገገገገ ጎገገገገገገ ሬሬ-ጵጻጻጻ ገገገገገገገ 2



ሕዝብና ጥቅም ላይ የዋለውን ጥራት ማረጋገጥና ማረጋገጥ ማድረግ ይቻላል። 9

:ሕዝብ-ደንበኞች ማረጋገጥ

የጥራት-ጥራት ሕዝብ ማረጋገጥ ማድረግ ማድረግ ማድረግ ማድረግ 10

:ጥራት

:ጥራት ማረጋገጥ ማድረግ ማድረግ ማድረግ ማድረግ 11

ጥራት ማረጋገጥ ማድረግ ማድረግ ማድረግ ማድረግ 12

ጥራት ማረጋገጥ ማድረግ ማድረግ ማድረግ ማድረግ

:ጥራት

:ጥራት ማረጋገጥ ማድረግ ማድረግ ማድረግ ማድረግ 13

ጥራት ማረጋገጥ ማድረግ ማድረግ ማድረግ ማድረግ 14





:XY&9F EYEF W&h &LJF f&f&9-W7 WEF

f&f&WY h&h&W f&f&W f&f&W-X& Lf&WY W f&f&f XY&9F EYEF 9W& f&f 7

:W&W&f &Y9W

f&f&f f&f&Y W&L f&f-Yf&f W&LWY9f WYX9 Y&f&WY WXX f&f&9f&f 8

:f&f&f&f&f X&W&9 W&f&f&f&f W&f&f

W&f&9&f X& f&f&f W&f&f&f W&f&f&f W&f&f&f f&f&f&f XY&9F EYEF 9W&-f&f 9

:XY&9f&f W&f&f&f XY&9f EYEF-Xf&f f&f&f W&f&f&f 9W& W&f&f&f&f&f f&f&f f&f&f

&f&f&f&f f&f&f&f f&f&f&f 9W&f&f f&f&f&f &f W&f&f&f 9W&f W&f&f W&f&f&f&f f&f&f f&f 10

:Y&f&f&f W&f&f W&f&f&f-W&f-X&f h&f&f&f&f 9f&f-f&f W&f&f&f-f&f&f &f&f&f

:XY&9f EYEF W&h f&f&f W&f&f Xf&f&f&f&f f&f&f W&f&f&f&f&f W&f&f&f&f &f f&f&f&f 11

ሃኗኗ ማህሠዳሃ ጃሪሃግገ-ኣኣ ኗኣኣ ገገጃጃሃ ጃገገገ ኗኣኣ ኗገገጃ ማህሠዳ ግገገ-ገገ 12

:ጃሪጃ-ሪገ-ኣኣ ጃገገ ማህሠዳ ጃገገገ-ኣኣ ገገገገገገ ማህሠዳ

ኗገ ሪገገገገ ጃገገገ ጃገገገገ ጃገገ ማህሠዳ ጃሪገ ማህሠዳ ገገገገገ ጃገገገ 13

:ማህሠዳ ጃገገገገ ጃገገገገ-ሪገ ጃገገገ ማህሠዳ ማህሠዳ ግገገገገ

ማህሠዳ ገገገገገ ማህሠዳ ግገገገ ጃገገገገ ጃገገገገ ጃገገገገ ጃገገገ ጃገገገ 14

:ጃገገገገ ጃገገገ ጃገገገገ ጃገገገገ ጃገገገገ ጃገገገገ

ጃገገ-ጃገገ ማህሠዳገገ-ኣኣ ገገገገገገ ጃገገገ ማህሠዳ ጃገገገገ ጃገገገገ 15

:ሃኗገገገ-ሪገ ጃገገገገ

ግገገገገ ጃገገገ ጃገገገገ-ኣኣ ገገገገ ጃገገገ ጃገገገገ ጃገገገገ ጃገገገገ 16

:ሕገመንግሥት የግዴታ ስርዓት

የግዴታ-ሥራ ግዴታ ስርዓት የሚገልጽ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት 17

:የሕግ-ሥራ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

:ግዴታ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት 18

የግዴታ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት 19

ሕግ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

:የግዴታ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

:ሕግ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት 20

የሕግ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት 21

:ሕግ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

XY&9' EYEE-X& WP9L W1WY1'9 W1Y7Y W199 W1W9 Y&9Y 22

:EYEE 19J-X& XY9L9Y W1WY999

W1W9& E9W9 Y91991 9W& E9E9 W1W19 XY&9' EYEE 9W& E9 23

W1W9 E99 9W&L 19Y91 W1& J999 Y91999Y W1Y7E XY9W& L99

:W1W9 W1E& Y99W 19

## Zechariah 9

W& 91'9 EYEE1 L9 YX99W 9W&9Y W999 1999 EYEE-999 &W& 1 2

:L&9W1 199W L9Y

:9&W E999 19 9Y919Y 91 E9-99X X99-W9Y 2

:XYIYK ⊗1⊗W IYqkY qJ⊗W JqW-99IXY ΔL qYIw qI hGXy 3

:LW&X W&G &IqY ΔLkK WIG qWqY ΔhWqYI IhV& ΔhΔ 4

Δ⊗9w WIGq-Is hYqI⊗Y V&w LkqXY ΔI⊗Y &9IXY hYLqW& &9X 5

:9WX &L hYLqW&Y ΔI⊗W WLL V9&Y

:WIXWLC hY&I IXqWqY VYVW&9 qIwW 9WqY 6

YhΔL&L &Yq-WI q&WqY YIhW hI9w YIhIqWY YIJCw YIwV IXqIqY 7

:IqY9Iw hYqI⊗Y ΔVYΔI9 JL&W ΔIqY

Iw WqI VY⊗ WΔL⊗ 99⊗I-ΔLY 9WwY 99⊗W Δ9Iw IXI9L IXIhqY 8

:IhI⊗9 IXI&9 ΔX⊗

qIvI W L &Y9I WwLL ΔhΔ WLVYqI X9 I⊗I9Δ hYIh-X9 V&w ILCI 9

:XሂክXX-ክፍ ሰባ-ገረሃ ሰሃጣ-ገረሃ ሰሃጣ ስክ ልሃጃ ገሃሃሃ

፩፩፩ ሃጣጣጣ ሃጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ 10

:ሰሃጣ-ሰሃጣ-ሰሃጣ ሰሃጣጣ ሃጣጣ ሃጣጣ ሃጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ

:ሃጣ ሃጣ ስክ ሰሃጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ 11

:ሃጣ ሰሃጣ ሰሃጣ ሰሃጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ ሃጣጣጣ 12

ሰሃጣ ሃጣጣ ሰሃጣጣ ሃጣጣጣ ሰሃጣጣ ሃጣጣጣ ሰሃጣጣ ሃጣጣጣ ሰሃጣጣ ሃጣጣጣ 13

:ሰሃጣ ሰሃጣ ሃጣጣ ሃጣጣጣ ሰሃጣ ሃጣጣጣ ሰሃጣ ሃጣጣጣ

ሰሃጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ 14

:ሰሃጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ

ሰሃጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ ሰሃጣጣ 15

:ቁፍጥጥ ጸሃፊዎች ገጽገጽ ስራ ስራ ስራ

ገጽ-ገጽ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ 16

:ሰራዊት-ሰራ ጸሃፊዎች

:ጸሃፊዎች ገጽገጽ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ 17

## Zechariah 10

ሰራ-ሰራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ 1

:ሰራዊት ሰራ ስራ ስራ ስራ ስራ

ሰራዊት ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ 2

:ሰራ ስራ-ሰራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ

ጃሃጃጅ ልቦጋ-ጅግ ልሃቦጋጅ ግጅግሃጅጅጅ-ጅጅጅ ጅጋጅ ጃጃጅ ግጅጅጅጅ-ጅጅ 3

:ጃግጅጅጅ ሃግሃጅ ጃሃጃጅ ግጅጅጅ ግጅጅ ጃግጅጅ ጅጅጅ-ጅጅ ሃግጅጅ-ጅጅ ጅጅጅጅ

:ሃግጅጅ ሃግጅጅ-ጅጅ ጅጅጅ ሃጅጅጅ ጃግጅጅ ጅጅጅ ጅጅጅ ጅጅጅ ጅጅጅ ጅጅጅ ጅጅጅ ጅጅጅ ጅጅጅ 4

ግጅጅ ጃሃጃጅ ጅጅ ሃግጅጅጅ ጃግጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ 5

:ግጅጅጅጅ ጅጅጅ ሃግጅጅጅ

ጅጅ ግጅጅጅጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ 6

:ግጅጅጅ ግጅጅጅጅ ጃሃጃጅ ጅጅጅ ጅጅ ግጅጅጅጅጅ-ጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ ግጅጅጅጅ

ሃጅጅጅ ሃጅጅጅ ግጅጅጅጅ ጅጅጅ-ሃጅጅ ግጅጅ ጅጅጅጅ ግጅጅጅ ጅጅጅጅ ጅጅጅጅ 7

:ጃሃጃጅጅ ግጅጅ ጅጅ

:ሃጅጅ ሃጅጅ ሃጅጅ ግጅጅጅጅ ጅጅ ግጅጅጅጅ ግጅጅ ጅጅጅጅጅጅ 8



9 :ሃግወሃ ማታገገግ-ሐሐ ሃገገገ ገገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ

10 ገገገገገ ማገገገገገ ገገገገገ ማገገገገገ ገገገገገ ማገገገገገ ገገገገገ ማገገገገገ

:ማገገ ማገገገ ማገገገ ማገገገገ

11 ማገገገገገ ገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ

:ገገገገ ማገገገገ ማገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ

12 :ገገገገ ማገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ

## Zechariah 11

1 :ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ

2 ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ ማገገገገገ

(:ገገገገገ) [ማ ገገገገገ] ገገገገገ ማገገገገገ



:ክልላት-አዲስ አበባ የሥነ ምግባርና ምርት ሚኒስቴር

ሕግ-አዲስ አበባ የሥነ ምግባርና ምርት ሚኒስቴር የግብርና ሚኒስቴር 8

:ገቢ ጥቅም

አጠቃላይ ስራ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ገንዘብ ለማግኘት 9

:የሥራ ስራ ስራ ስራ

ገንዘብ ለማግኘት የሚያስፈልጉትን ገንዘብ ለማግኘት 10

:ሥራ ስራ ስራ ስራ

ሥራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ 11

:ሥራ ስራ ስራ ስራ

ሥራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ ስራ 12

:ጋቻህ ማህበራዊ ጥያቄ-አዲስ ማህበራዊ

ጥያቄዎች ለሰው ጥያቄ ጥያቄ ጥያቄዎች-አዲስ ማህበራዊ ጥያቄዎች ጥያቄዎች 13

:ጥያቄዎች-አዲስ ጥያቄዎች አዲስ ማህበራዊ ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች

አዲስ ጥያቄዎች-አዲስ ጥያቄዎች ጥያቄዎች አዲስ ጥያቄዎች-አዲስ ጥያቄዎች 14

:አዲስ ጥያቄዎች ጥያቄዎች

:አዲስ ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች 15

ጥያቄዎች ጥያቄዎች-አዲስ ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች 16

ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች-አዲስ

:ጥያቄዎች ጥያቄዎች

ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች ጥያቄዎች 17

:ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ

## Zechariah 12

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 1

:ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 2

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 3

:ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 4

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

5 Xሂልግጽ ዳህንንግ ማረጋገጫ ገጠሞች ስለ ገንዘብ ማግኘት ይቻላል ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ማረጋገጫ

6 ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ደንበኞች ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

7 ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

8 ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

9 ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ



# Zechariah 13

፡፻፲፭ረሃ ጸጵ፳፻፳ ማሪወሃ፻፺ ፺፬ወ፺ረሃ ል፺ሃ፻ ጸ፺፳፻ ፻፶፬ ፻፺፻፺ ጸ፺፻፺ ማሃ፺፬ 1

፡፻፶፻፺-ክፍ ማ፺፬፻፳፻ ጸሃ፵ወ-ጸጵ ጸ፺፻፵ጵ ጸሃጵ፬፻ ፻፶፻፺ ማጵካ ጸ፺፻፺ ማሃ፺፬ ፻፺፻፺ 2

፡፻፶፻፺-ክፍ ፻፺፬፻፳፻ ፻፶፻፺ ጸ፺፻፺ ማ፺፻፺፻፺፻፺-ጸጵ ማ፺፻ ልሃ፻፳ ሃ፻፵፻፺ ጵረሃ

፺፵ ፻፺፻፺ ጵሪ ሃ፺፻፺፺ ሃ፵ጵሃ ሃ፺፬ጵ ሃ፺ሪጵ ሃ፻፵ጵሃ ልሃ፻፳ ማ፺፻ ጵ፻፺፻-፺፵ ፻፺፻፺ 3

፡ሃጵ፻፺፻፺ ሃ፺፻፺፺ ሃ፵ጵሃ ሃ፻፺፻፺ ሃ፻፶፻፶፻ ፻፶፻፺ ማወ፬ ጸ፻፬፻ ፻፶፻

ሃወ፬፺ ጵረሃ ሃጸጵ፻፺፻፺ ሃክ፺፻፺፻ ማ፺፻ ማ፺፻፺፻፺፻ ሃወ፬፺ ጵሃ፻፺ ማሃ፺፬ ፻፺፻፺ 4

፡ወ፻፵ ካ፻፵፳ ፻፻፵ ጸ፻፶ጵ

፡፺፻ሃ፻፳፻፺ ፺ክክ፻፺ ማ፻፺ ፺፵ ፺፵፻፺ ፻፵፻፺ ል፻፻፺-ወ፺፻ ፺፵፻፺ ጵ፺፻፺ ጵሪ ፻፵ጵሃ 5

፡፺፬፻፺፻ ጸ፺፬ ፺ጸ፺፵፻፺ ፻ወጵ ፻፵ጵሃ ማ፺፻፺ ክ፺፬ ፻ሪጵ፻ ጸሃ፵፵፻፺ ፻፵ ሃ፺ሪጵ ፻፵ጵሃ 6



ገጽ ፩-፩ ሆኖ ጸሎት ጸናው ለገጽ ፩-፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ 7

:ገጽ ፩-፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩

ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ 8

:ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩

ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ 9

ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩

:ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩

## Zechariah 14

:ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ 1

ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ ገጽ ፩ 2

ገጽ ፩ ላይ የተገለጹትን (የ ገጽ ፩) [ገጽ ፩] ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ገጽ-ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ

:ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ 3

ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ 4

ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ

:ገጽ-ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ

ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ 5

:ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ

(ገጽ-ገጽ) [ገጽ ገጽ ገጽ] ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ 6

ገጽ-ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ ገጽ 7

ᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ 8

:ᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ

:ᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ 9

ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ 10

ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ

:ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ

:ᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ 11

ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ 12

ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ ᑭᑦᑭᑦᑭᑦ

:ግንደታ ግግር ግግር ግግር

ግን ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር 13

:ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር

ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር 14

:ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር

ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር 15

:ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር

ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር 16

:ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር

ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር ግግር 17



:&Y33 WY19 XY&9r 3Y31-X199